

O Youth of Islam Let us Return to Allah right Today

ወጣቶች ሆይ! ዛሬውኑ ወደ አላህ እንመለስ



በአህመድ የሱፍ

*Presented by: Youth-Mission Online Amharic Islamic
Books Publishing.*

O Youth of Islam! Let us Return to Allah right
Today

ወጣቶች ሆይ! ዛሬውኑ ወደ አሏህ እንመለስ

በአህመድ የሱፍ

All right reserved

© የወጣቱ ተልዕኮ

የወጣቱ ተልዕኮ ኦንላይን እትም 2008

ሰሜን ወሎ ወልዲያ

ahmedyesuf29@gmail.com

+251927790323

<http://youth-mission.mobie.in>

ወጣቶች ደስታን ለማጣጣም ወይም ከጎደኞቻቸው ጋር ላለመለያየት ወይም ደግሞ ዱንያዊ ኑሯቸውን ለማቃናት ሲሉ ከአሏህ ጋር ያላቸውን ግኑኝነት ያቋርጣሉ። አሉ የተባሉ ሃራም ነገሮችንም ይሰራሉ። የሚፈልጉትን ነገር በሃላል መንገድ ማግኘት ሲችሉ አሏህን በማመፅ ላይ ይፈልጋሉ።

ወቅቱ ወጣቱ ክፍል ለወጣትነት ጊዜው ትኩረት የማይሰጥበት ፣ ለዲኑ ግዴላሽ የሆነበት ፣ ከእውቀት ይልቅ አሉባልታን ያስቀደመበት ፣ ከመስጊድ የራቀቀበት ፣ አዋዋሉ የማያምርበት ፣ ለጊዜ ዋጋ የማይሰጥበት የድንቁርና ጊዜ በመሆኑ ይችን ፅሁፍ ልፅፍ ወደድኩ አውርደው ያንብቧት!



ወጣቶች ሆይ! ዛሬውኑ ወደ አሏህ እንመለስ

በአሏህ ስም እጅግ በጣም ርህራሄ እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው።

ምስጋና ለአለማት ጌታ ለሆነው አሏህ ይገባው። ከአሏህ ውጭ በሐቅ ሊያመልኩት የሚገባ አምላክ አለመኖሩንና ሙሐመድ(ሰ.ዐ.ወ) የአሏህ መልዕክተኛና ባሪያ መሆናቸውን እንመሰክራለን። የአሏህ ሰላትና ሰላም በነብዩ ሙሐመድ ፣ በቤተሰቦቻቸውና በሱሃቦቻቸው ላይ ሁሉ ይሁን።

ጀርባው የጎበጠ ፣ ፀጉሩ የሸበተ ፣ ጥርሶቹን ያጣ ፣ አይኑም ጀርድም የደከመ ፣ ቀስ እያለ የሚራመድ ሽማግሌ ሰው ገጥሟችሁ አያቅም? መስገድ ፣ መጾም ፣ መብላት ፣ መጠጣት አይችልም። አንድ ወቅት ግን እንደኛው ወጣት ነበር። የወጣቶችን ህይወት ኑሯል። ወጣቶች እንደሚያደርጉት ተጫውቶና ተዝናንቶ የወጣትነቱን ጊዜ አሳልፏል። የወጣትነት ጊዜው ረዥም እንደሚሆንና የወጣትነት ጥንካሬው እድሜ ልኩን አብሮት እንደሚዘልቅ ነበር ያሰበው።

ዛሬ ሽምግሎ ደካማ ከሆነ ቡኋላ በሽታው በርትቶበት ባሳለፈው ህይወቱ ላይ ያለቅሳል። ባረባ ጨዋታና ስራ ባሳለፈው ጊዜ ላይ ያለቅሳል። ምነው የወጣትነት ጊዜ በተመለሰልኝና አሏህን በመገዛት ላይ በተጠቀምኩበት ሲል ይመኛል። ነገርግን ጊዜው እረፈደ። እንደንዳንዲ አዲስ ቀን የአደም ልጅ ሆይ! እኔ አዲስ ቀን ነኝ። ለምትሰሩት ነገር ምስክር እሆናለሁና ተጠቀሙብኝ። ምክኒያቱም አንዴ ከሄድኩ እስከ እለተ ቂያማ ድረስ በፍፁም አልመለስምና ሲል ይጣራል።

ይህ ሰው የሃዘንና የፀፀት ህይወት መኖሩን ቀጥሏል። እድሜው በመግፋቱና በጣም በመድከሙ አሏህን የመገዛት አቅሙ ተሟጧል። መስገድ ይፈልጋል ነገርግን አስቸጋሪ ሆነበት። መጾም ይፈልጋል ነገርግን አልቻለም። በሽታ አዳክሞት እድሜው ገፍቶ የፀፀት ባህርን እየቀዘፈ ቀሪ ህይወቱን እንዲሁ መግፈቱን ተያይዞታል።

ረዥም እድሜ እኖራለን ብለን ተስፋ ከማድረግ እንጠንቀቅ

ወጣቶች ሆይ! ይህን ያህል ደካማ እስከሆን ድረስ ምን እጠብቃለሁ? ልትሉ ትችሉ ይሆናል። ምናልባት እድሜዎ አርባ ሲሆን ወይም ከዛ በፊት በተውበት ወደ አሏህ እመለሳለሁ ልትሉ ትችሉ ይሆናል። ያኔ የወጣትነት ጊዜዎን ተደስቶበት ከዚያ ብኋላ አሏህን እገዛለሁ። አሏህ ርህራሄ አዛኝ ነው። የአሏህ ባሪያ ነፍሱ በጉሮሮው እስካልወጣች ድረስ ስልሳዎቹም ሆነ ሰባዎቹ የእድሜ ክልል ውስጥ በተውበት ወደ እሱ ከተመለስ ይምረዋል። ታዲያ ለምንድነው የምትጨቀጭቁን ልትሉ ትችላላችሁ።

ውድ ሙስሊም እህት ወንድሜቼ! ይህ የማይረባ እቅድ መሆኑን ትገነዘብ ዘንድ እንዲህ ስል ልጠይቃችሁ ወደድኩ። እስከ ሰላሳ ወይም አርባ አመት የእድሜ ክልል ውስጥ በህይወት መኖራችሁን ያረጋገጠላችሁ ማነው? ነገ በህይወት እንደምትኖሩ ያረጋገጠላችሁ ማነው? በእርግጥ አሁን ከተቀመጣችሁበት ወይም ከቆማችሁበት ወይም ደግሞ ተኝታችሁ ከሆነ ከተኛችሁበት ቦታ ላይ እንደምትሆኑ ያረጋገጠላችሁ ማነው? ሞት በድንገት ሊመጣብን እንደሚችልና አረጋውያንን እንደሚያጠቃው ወጣቶችን ሊያጠቃ እንደሚችል ትንሽ አናስብም?

ምንደህል ወጣቶች እንደሚሞቱ አላያችሁም? በተውበት ወደ አሏህ የመመለስ እድል የገጠማቸው ወይም እስኪቶቡቱ ድረስ ሞታቸው የዘገየላቸው ስንቶቹ ይሆኑ? አሏህን በማመፅ ላይ ያባከኑት ጊዜ መቃብሮቻቸው ውስጥ ይጠቅማቸው ይሆን? እንቶብታለን ብለን ካሰብነው የእድሜ ክልል እነሱ ደርሰው ይሆን? ታዲያ ለምን ረዥም እድሜ እንደምንኖር ተስፋ እናደርጋለን? ዛሬ ብሞትስ ብልን ብናስብና ለመጭው አለም ህይወት ስንቅ የሚሆነንን ነገር ብናዘጋጅ የሚሻል አይመስላችሁም? ሞት ባልተጠበቀ መልኩ በድንገት ሊመጣባችሁ እንደሚችል እያወቃችሁ ለምን ወደ አሏህ ከመመለስ ነገ ዛሬ ትላላችሁ?



=<({አል-ቁርአን 24:31})>=

{31} እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ትድኑ ዘንድ ሁላችሁም በተውበት ወደ አሏህ ተመለሱ።

ወጣቶች ሆይ! እድሜያችሁ አርባ አመት ሲሆን የወጣትነት ጥንካሬያችሁ ከእናንተ ጋር እንደሚሆንና አሏህን በተሻለ መንገድ የምትገዙበት አቅም እንደሚኖራችሁ ምንድነው ዋስትናችሁ? እድሜው 30 ወይም 40 የሆነ ወጣት በሽታ አጥቅቶት ቀሪ ህይወቱን የአልጋ ቁራኛ ሊያደርገው እንደሚችል አታስቡም?

ወጣቶች ሆይ! በተውባ ወደ አሏህ እንመለስ ይህ ከቅጣት ያድነን ይሆናል። ሃጢአት ነገሮችን እንጠንቀቅ ምክንያቱም በአሏህ ላይ ማመፅ ትልቅና ዘላለማዊ ጥፋት በራሳችን ላይ ማምጣት ነውና።

ተውባን ማዘግየት የሚያስከትለው ውጤት

ወጣቶች ሆይ! ልብ ያላልነው ጉዳይ ቢኖር ቸልተኝነትና ማዘግየት የመጥፎ ፍፃሜያችን ምክንያት ሊሆን እንደሚችል አለማሰባችን ነው። በቸልተኝነት ነገዛሬ የምንል ከሆነ ምናልባት የመቃብራችን ጉድገድ እስኪ ቆፈርልን ድረስ ተውበቱን ልናዘገይ እንችላለን። እያንዳንዱን ቀን በቸልተኝነት ነገዛሬ የምንል ከሆነ የበለጠ ከአሏህ እየራቅን ከተውበት እየራቅን ነው የምንሄደው። ወዲያውኑ በተውበት ወደ አሏህ የሚመለስና ከሃጢአት የሚጠነቀቀው ቆራጥ ሰው ብቻ ነው።

ወጣቶች ሆይ! ተውበትን ከማዘግየትና ሃጢአት ውስጥ ተዘፍቀን አሏህ ይምረኛል እያልን ከመኩራራት እንጠንቀቅ። በእርግጥ አሏህ ሁሉን መሃሪ ነው። ነገርግን ቅጣቱም ከባድና አሳማሚ ነው።



=<({አል-ቁርአን 85:12})>=

{12} በእርግጥ የጌታህ ቅጣት ከባድ ነው።

=<({አል-ቁርአን 11:102})>=

{102} የጌታህም ቅጣት የከተሞችን ሰዎች እነሱ በዳዮች ሲሆኑ በቀጣቸው ጊዜ እንዲህ ነው።
ቅጣቱ በእርግጥ አሳማሚ ብርቱ ነው።

የአሏህን ቅጣት የምንዘነጋባቸው ሶስት ምክኒያቶች

- በዱንያ ደስታና ብልጭልጭ ነገሮች መታወር
- ተውበትን ማዘግየት
- ወንጀል ላይ ተዘፍቀን በአሏህ መሃሪነት መኩራራት

አሏህን በመታዘዝ ላይ ሆኖ ያደገ ወጣት

አቡ ኸረይራ(ጊ.ዐ) እንዳስተላለፈው የአሏህ መልዕክተኛ(ሰ.ዐ.ወ) ምንም ጥላ በማይኖርበት በዕለተ ትንሳኤ ሰባት ሰዎች ከአሏህ ዙፋን ጥላ ስር ይሆናሉ ካሏቸው መካከል አንዱ አሏህን በመታዘዝ ላይ ሆኖ ያደገ ወጣት ነው ብለዋል።

ወጣቶች ሆይ! አሏህ በአርሹ ጥላ ስር እንዲጠብቃችሁ አትፈልጉም? ኪታባችሁንስ በቀኝ እጃችሁ መቀበል አትሹም?



=<({አል-ቁርአን 69:19-20})>=

{19} ኪታቡ በቀኝ እጁ የሚሰጠው ሲሆን ይኸውና አንብቡት ይላል።

{20} በእርግጥ ሒሳቤን እንደማገኝ አምን ነበር (ይላል)።

ጀነት ውስጥ የጌታችሁን ፊት ማየት ፣ ነብያቶችንና መልዕክተኞችን መገናኘት አትፈልጉም? የጀነት ድንግልና ንፁህ ሚስቶች እንዲኖሯቸውስ አትፈልጉም? እነዚህ ነገሮች እንዲሆኑላችሁ የምትፈልጉ ከሆነ ወደ አሏህ ተመለሱ! ወደ ፊት እጣፈንታችሁ ምን ሊሆን እንደ ሚችል አሰቡ? ህይወት አጭር መሆኗን አትዘንጉ!

ነብያዊ ምክር

ኢብን አባስ ባስተላለፈው ሐዲስ መሰረት ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) አንድን ሰው ሲመክሩ አምስት ነገሮች ከመከሰታቸው በፊት አምስት ነገሮችን ተጠቀሞ አሉ።

1. ሽማግሌ ከመሆን በፊት ወጣትነትህን
2. ከመሞትህ በፊት ጤናህን
3. ድሃ ከመሆን በፊት ሃብት ንብረትክን
4. ከመጨናነቅህ በፊት ትርፍ ጊዜህን
5. ከመሞትህ በፊት ህይወትክን



ወጣቶች ሆይ! ኢሰላም መጫወት ወይም መደሰት ይከለክላል ብሎ ማሰብ ስህተት ነው። በእርግጥ ኢሰላም መጫወትንም ሆነ መደሰትን ይፈቅዳል። ነገርግን የሰው ልጅ የስሜቱ ባሪያ እንዳይሆን የራሱ የሆነ ገደብ አስቀምጧል። ኢሰላም ከፈቀዳቸው ነገሮች መካከል የሚከተሉት ይገኙበታል።

1 ትዳር: ኢሰላም ትዳርን የሚያበረታታ ሲሆን ጠንካራ የስሜት ልገም ነው። በባልና በሚስት መካከል ፍቅርና መተሳሰብ የሚጎለብትበት ነው። አሏህ እንዲህ ይላል:-

=<({አል-ቁርአን 30:21})>=

{21} ከምልክቶቹ መካከል፤ በነሱ ውስጥ ሰላም ታገኙ ዘንድ ለእናንተ ከነፍሶቻችሁ ሚስቶችን ፈጠረ፤ በመካከላችሁም ፍቅርን እና እዝነትን አደረገ። በእርግጥ በዚህ ላይ ለሚያስተነትኑ ህዝቦች (ሰዎች) ምልክቶች አሉ።

የትዳር ብዙ ጥቅሞች አሉት

- ✓ የአሏህን ትዕዛዝ መፈጸምና የነብዩን(ሰ.ዐ.ወ) መንገድ መከተል ነው።
- ✓ በባልና በሚስት መካከል ፍቅርናን ፣ መተሳሰብን ፣ አጋርነትን ይፈጥራል።
- ✓ ጥብቅ ለመሆንና ስሜትን ለመቆጣጠር ይረዳል
- ✓ የሙስሊሙ ማህበረሰብ እንዲበዛና እንዲጠነክር ያደርጋል።
- ✓ ከአባላዘር በሽታ ይከላከላል

2 መብላትና መጠጣት: አሏህ ንፁህና ሐላል የሆነ ምግብ እንድንመገብ ፈቅዶልናል። አሏህ እንዲህ ይላል:-



=<({አል-ቁርአን 2:168})>=

{168} ሰዎች ሆይ! በምድር ውስጥ መልካምና የተፈቀደ ምግብ ብሉ። የሰይጣንንም የእግር ኮቴ አትከተሉ በእርግጥ እሱ ለእናንተ ግልፅ ጠላት ነው።

3 ሳቅና ቀልድ: ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ይስቁም ይቀልዱም ነበር። ነገርግን ለመዝናናት ወይም ለመቀለድ እውነተኛ ንግግርን ብቻ ነበር የሚጠቀሙት። ምክኒያቱም ኢስላም መዋሸትን አይፈቅድም። ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ሰዎች እንዲስቁሉት ብሎ ሲያወራ የሚዋሽ ሰው ወየውለት ፣ ወየውለት ፣ ወየውለት ብለዋል።

4 ጉዞና ጉብኝት: ይህ ሌላኛው የተፈቀደ ነገር ነው። ወንጀል ነገሮች የሚሰሩበት ፣ ወንድና ሴቱ የሚቀላቀልበት ፣ ሐራም ነገሮች የሚታይበት ፣ ሙዚቃ ነክ ነገሮች ያሉበት እስካልሆነ ድረስ ይፈቀዳል።

5 ስፓርትና የአካል እንወስቃሴ: ጠንካራ አማኝ ከአሏህ ዘንድ ከደካማ አማኝ የበለጠ የተወደደ ነው። አመር(ረ.ዐ) ልጆቻችሁን ውሃ ዋና ፣ ቀስት(ጦር) ውርወራና ፈረስ ግልቢያ አስተምሩ ይሉ ነበር። ሆኖም ወጣቶች እነዚህን ነገሮች ሲማሩ ንያቸውን ማስተካከል ይኖርባቸዋል።

ወጣቶች ሆይ! ታዲያ ለምን አሁን ተውበት አድርገን ወደ አሏህ አንመለስም? ይህን ጥያቄ ስትመልሱ ምክኒያት አታብዙ እራሳችሁን ነው የምታታልሉት! ቆራጦች ሁኑ! ህይወታችሁን የምትቀይሩበትን ውሳኔ ወስኑ! ነብዩ(ሰ.ዐ.ወ) ሰዎች ተገቢ ምስጋና ያልቸራቸው(በአግባቡ ያልተጠቀሙባቸው) ሁለት ሲሳዩች አሉ። ጤናና ትርፍ ጊዜ ናቸው ብለዋልና ከወዲሁ አሏህን በመገዛት ላይ ልትጠቀሙባቸው ይገባል።



ወጣትነታችን ጥንካሬንና ትርፍ ጊዜን የያዘ ነውና ታዲያ ለምን ይህን ጊዜ ወደ አሏህ የምንቃረብበትና ለአሂራ የሚጠቅመንን ነገሮች በመስራት አንጠቀምበትም?

አብዱሊህ ኢብን መስኢድ(ረ.ዐ) ለዱንያና ለአሂራ ህይወቱ በሚጠቅመው ነገር ላይ ትርፍ ጊዜውን የማይጠቀም ሰው ማየቱ ያስጠላኛል ይል ነበር።

በመጨረሻ ወጣቶች ሆይ! እነዚህን ነገሮች አስታውሱ!

- ያላችሁ ሃብት ህይወታችሁ ነውና በማይጠቅሙ ነገሮች ላይ አታባክኑት።
- ጎድኛ የምታደርጉትን ሰው ማንነት እወቁ። ከማጥፎ ሰው ጋር አትጎዳኙ።
- ሰላቶቻችሁን ተጠባበቁ
- ውዱ ማድረግ የሚከብዳችሁ ጊዜ እንኳ ቢሆን ቀድሞችሁ ውዱ ከማድረግ አታመንቱ፤ የጀመሩ ሰላት ላይ ተበራቱ።
- የሱና ያሞችን ፀሙ! በወጣትነት ጊዜያችሁ ከመጥፎ ነገሮች መጠበቂያችሁ ናቸውና።
- ቀን በቀን ከቁርአን የተወሰነ ምዕራፍ እንብቡ
- አሏህን አብዝታችሁ ለምኑት አውሱትም ምክኒያቱም አሏህ የሚያወሳውንና የሚለምነውን ይወዳልና።
- የነብያቶችንና የሰሃቦችን ታሪክ አጥኑ
- እወቀትን መሻት በኢስላም ግዴታ ነውና ለእውቀት ልዩ ትኩረት ይኑራችሁ
- ለሰዎች ትሁት ሁኑ
- ወላጆቻችሁን በቅንነት አገልግሉ
- ሃያዕን ተላበሱ

ማንኛውም አይነት አስተያየት ፣ ትችትና ነቀፌታ ካለዎት በኢሜል አድራሻዎ
ahmedyesuf29@gmail.com ላይ ሊፀፍልኝ ወይም ደግሞ 251927790323 ላይ
ሊደውሉልኝ ይችላሉ። የወጣቱ ተልዕኮ ኢሰላማዊ መጣጥፎችን ለማግኘት [http://youth-
mission.mobie.in](http://youth-mission.mobie.in) ይጎብኙ። ጀዛኩሙላህ ኸይረን ከሲረን!